

ደረጃ 1 መመሪያ

ከሮና ቫይረስ 2019 (COVID-19): የሚከራይ መኪናዎች፣ ታክሲ እና መኪና የሚጋሩ የወጡ መመሪያዎች

በደረጃ 1 ጊዜ፣ ማህበረሰቡ እና የንግድ ማዕከሎች ለሁሉም ተጋላጭነትን ለመቀነስ አዲስ ባህሪዎችን እና ጠንከር ያሉ መከላከያዎችን በስራ ላይ እንዲያወሉ ይጠየቃሉ። በደረጃ 1 ጊዜ አላስፈላጊ የሆኑ የሚጋሩ ጉዞዎችን አለመበረታታ ይቀጥላል። የሚከራይ መኪናዎች፣ ታክሲ እና መኪና የሚጋሩ አገልግሎቶች የሚያቀርቡ ከሆነ ለተቀጣሪዎች/ሹፌሮች፣ ለተሳፋሪዎች ለማህበረሰባችን የ COVID-19 በሽታ ስርጭትን ለመቀንስ የሚከተሉት እርምጃዎች መፈጸም አለባቸው። ለተጨማሪ መረጃ coronavirus.dc.gov/phaseone ማየት ይችላሉ።

ለተቀጣሪዎች/ሹፌሮች የወጡ ማስገንዘቢያዎች

በየቀኑ ልንተገብራቸው የሚገቡ የመከላከያ እርምጃዎች

- ከጨርቅ የተሰሩ የፊት መሽፈኞችን ማድረግ
- እጆችን በተደጋጋሚ በመታጠብ ንፅህናንን መጠበቅ (በውሀና በሳሙና ወይም ለእጅ የተዘጋጁ አልኮሎችን መጠቀም)
 - ከእረፍትና ከስራ ፈረቃ በፊትና በኋላ መጠቀም
 - የተሳፋሪ የግል ንብረቶችን መኪና ውስጥ ከጫንን በኋላ፣ አለማድረግ ካልቻልን
 - በጉዞዎች መካከልና ገንዘብ ከተለዋወጥን በኋላ
 - ከጨርቅ የተሰሩ የፊት መሽፈኞችን ካደረግን፣ ከነካን ወይም ካስወገድን በኋላ
 - ነዳጆችን ከመሙላታችን በፊትና በኋላ
- መኪናዎች ውስጥ ሶፍት በማስቀመጥ በሚያስሉበት፣ በሚያስነጥሱበት ወይም ፊቶችን በሚነኩበት ጊዜ መጠቀም ይኖርበታል። የተጠቀሙበትን ሶፍት ቆሻሻ መጣያ ውስጥ መጣልና የእጅን ንፅህና መጠበቅ
- ህመም ካለበት ለሚከራይ መኪናዎች፣ ታክሲ እና መኪና የሚጋሩ የሚጋሩ ከሆነ መንዳት የለበትም ስራ እየሰሩ ህመም መታየት ከጀመሩ ወዲያው ስራዎችን ማቆምና የጤና አገልግሎት ለሚሰጡ ባለሙያዎች መደወል ይኖርበታል።
- ተሳፋሪው ከድህንነት መስፈርቱን ማክበር እምቢ ካለ ይህን ለ አስተዳዳሪዎች፣ የራስዎን መተግበሪያ መኪና ለሚጋሩት ድርጅት እና/ወይም ለባለስልጣን እንደተገቢነቱ ማሳወቅ ይኖርበታል።
- ከታመመ ተሳፋሪ ጋር በደህንነት ምክንያት ስጋት ካለበት አገልግሎቱን ማቋረጥ ይችላሉ። ይሁን እንጂ ከተሳፋሪ በቀለም፣ በትውልድ ቦታ፣ በሌሎች ምክንያቶች የድርጅቱ ውስጥ የማይፈቀዱ ፖሊሲዎች ማግለል አይቻልም።

ንክኪዎችን መገደብ

- ተሳፋሪዎች ከሹፌሩ አጠገብ ፊት ለፊት ቦታ ላይ እንዳይቀመጡ መከላከል።
- የተሳፋሪውን ቁጥር በ 1 ሰው ወይም ደግሞ ከአንድ ቤት ለሆኑ መገደብ።
- የሹፌሩንና የተሳፋሪውን መቀመጫ መከፋፈል ያስፈልጋል።
- በተቻለ መጠን ከተሳፋሪ ጋር የሚኖረንን ግንኙነት ማስቀረት
 - ከመኪና ውጪ በሚሆኑበት ጊዜ ከተሳፋሪ ጋር ቢያንስ የ 6 ሜትር ያህል ርቀት እንዲኖር ማድረግ
 - ተሳፋሪዎች የያዙትን የግል ቦርሳቸውን እራሳቸው እንዲያወርዱና እንዲጭኑ መጠየቅ ይህ ካልሆነ ደግሞ የእጃችንን ንፅህና መጠበቅ
- ተሳፋሪ መኪና ውስጥ በሚኖርበት የመኪናውን የአየር ማሽከርከሪያ ምርጫን መጠቀም ማስወገድ፣ የመኪናውን የአየር ማጥሪያ መጠቀም ወይም ንፁህ አየር እንዲገባ መስከቶቹን ዝቅ ማድረግ ያስፈልጋል።
- የውሃ ጠርሶችና የጋዜጣ ንክኪ ከተሳፋሪ ጋር እንዳይኖር ማስቀረት ያስፈልጋል።

- የበር መከፈቻዎች፣ መስኮቶች፣ የደህንነት ቀበቶዎች፣ መሪ፣ ማርሾች፣ ምልክት መጠቆሚያዎች እና ማንኛውም የመኪናው አካል ከመጻፍቱና ፀረ ተዋህሲያን ከመረጨቱ በፊት ተሳፋሪ ወይም ሌሎች ሹፌሮች በተደጋጋሚ ከሚነኩ ገፅታዎች እራሳቸውን መጠበቅ ይኖርባቸዋል።

ፅዳትና ፀረ-ተዋህሲያንን መርጨት

- ፀረ-ተዋህሲያንን መርጨት ወይም በሶፍት መወልወልና የቆሻሻ ማስቀመጫ በርሳዎችን መኪና ውስጥ ማስቀመጥ ይኖርብናል።
- ፀረ-ተዋህሲያንን ከምርቱ ወረቀት ላይ አጠቃቀሙን መከተል
- የአቧራ ገፅታ ካለው በሳሙና ምርቶች ወይም ሳሙና እና ውሀን በመጠቀም ከ ተዋህሲያን ነፃ ማድረግ ያስፈልጋል።
- ቢያንስ በተደጋጋሚ የሚነካኩ የመኪና ገፅታዎችን በመነሻና በመድረሻ በታዎች፣ እና የታመመ ተሳፋሪን ከያዙ በየመሀከሉ ማፅዳትና ከተዋህሲያን ነፃ ማድረግ ያስፈልጋል።
- በቀላሉ አየርን ማስተላለፍ ለማይችሉ ገፅታዎች ፀረ-ተዋህሲያን ለመርጨት የሚረዱ አስፈላጊ ነጥቦች፡-
 - የኢፒኤስ ፀረ-ተዋህሲያን ዝርዝር ለ SARS-CoV-2 ለመከላከል epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2 ዝርዝሩን ድህረ ገፁ ላይ ማግኘት ማግኘት ይችላሉ።
 - የተለያዩ በቤት ውስጥ ለማፅዳት የምንጠቀምባቸውን ውህዶች በምርቱ ወረቀት ላይ ያለውን ወረቀት በማንበብ እንደ ፀረ-ተዋህሲያን የሚያገለግል ከሆነ የተለያዩ ገፅታዎችን ለማፅዳት መጠቀም እንችላለን።
 - የአልኮል ውህዶች ቢያንስ 70% የአልኮል ይዘት ካለው

ተሳፋሪዎችን በተመለከተ

በየቀኑ በሽታውን ለመከላከል የሚረዱ እርምጃዎችን መተግበር

- በመኪና ውስጥ በሚሆኑበት ጊዜ በጨርቅ ፊታቸውን መሸፈን ይኖርባቸዋል።
- ህመም ካለብን በጣም አስፈላጊ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ወደ የሚከራዩ መኪናዎች፣ ታክስ እና መኪና የሚጋሩ ከሆነ ባይጠቀሙ ይመረጣል።
- ተሳፋሪዎች በመኪና ውስጥ በሚያስሉበትና በሚያስነጥሱበት ጊዜ አፍና አፍንጫቸውን በመሀረብ መሸፈን፣ የእጃችንን ንፅህና መጠበቅና ከመኪና በሚወርዱበት ጊዜ በአግባቡ ማስወገድ ይኖርብናል።
- በቻልነው መጠን የራሳችንን ሻንጣ መሸከምና ግንኙነት የሌለውን የክፍያ አማራጭ መጠቀም

ቀጣሪዎችን በተመለከተ

ለተቀጣሪዎችና ተሳፋሪዎች ደህንነት የተደነገጉ መስፈርቶችን ያከናውኑ

- የታመሙ ወይም የተጋለጡ ተቀጣሪዎችን ለመደገፍ እስትራቴጂዎች ይኑሮት (ለምሳሌ የሚከፈል የህመም እና የቤተሰብ እረፍት)
- ስለ COVID-19 ተቀጣሪዎቹን ማስተማር ለተጨማሪ መረጃ coronavirus.dc.gov ይህንን ይጎብኙ።
- በተቻለ መጠን ለተቀጣሪዎቹ የእጅ ሳኒታይዘር፣ ክጨርቅ የተሰሩ የፊት መሸፈኛዎችና ፀረ ተዋህሲያንን መስጠት ያስፈልጋል።
- በሹፌሮችና ተሳፋሪዎች መካከል እስኪብርቶና ኤሌክትሮኒክስ ፓዶችን በመጠቀም የሚደረጉ ፈርማዎችና የገንዘብ አስፋፊ ላይ ግንኙነት እንዳይኖር ፖሊሲዎችና ቴክኖሎጂዎችን ማሳደግ ይህም ንክኪን ለመቀነስ ወይም ለማጥፋት ይረዳል።

ከዚህ በላይ ያሉት መመሪያዎች ይህ ወረርሽኝ እስከሚወጣ ድረስ ያሉትን ሁሉ ያካተተ ነው። እባክዎትን coronavirus.dc.gov ይጎብኙ አሁን ላይ የደረሱበትን ለማወቅ ይጠቀሙ።